

□ □ □ □ □ □ □

00000000 (00 00000000) 0000 0000 00000 00000 0000 000000000000
 00000 0000 0000 00000 000 000 0000 00000000 000000000000 00000
 0000 000 000 0000000 00000000 000 00000000 0000 0000000000 0000
 00000000000 00000

በሰላም ሰላም በሰላምበባቸው በሰላም በሰላምበባቸው, በሰላም በሰላም በሰላም በሰላምበባቸው
በሰላም, በሰላም በሰላምበባቸው በሰላምበባቸው በሰላም በሰላም, በሰላም በሰላም
በሰላምበባቸው በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም, በሰላም በሰላም በሰላም
በሰላም, በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም

000 0000 0000000 0. 0000000 0000 000000 000000 000000
 00000000 0000 0000000000 000000 000 000

0000000000 00000000 000 0000 0000000000 0000 0000 00000000
 0000000000, 000000 000000000 0 000000 000000 0000000000 00000000
 0000 000 0000 000 000000000 000

0000000000 0000, 000000 000000 0000000000 000000 0000000000 000000, 000000 0000000000 000 000000 0000 (0000000000000000 0000000000000000) 000000 0000, 0000, 000000 0 000000000000 000000000000 0000 0000 0000 000000 000000 000000 000000, 0000000000 00000000 00000- 0000000000, 00000000 0 0000000000 00000000 00000000, 0000000000000000 000000, 000000 000 000000 000000 0 00 0000 000000 0000000000 00000000 00000000

The diagram illustrates the arrangement of 28 rectangular blocks in three rows. Row 1 consists of 8 blocks on the left, 8 blocks in the middle, and 3 blocks on the right. Row 2 consists of 7 blocks on the left, 5 blocks in the middle, 5 blocks in the middle-right, and 6 blocks on the right. Row 3 consists of 1 block on the left and 7 blocks in the middle-right.

[illegible]

[illegible]

00000000 0000000000 000000 00000000 0000000000 000000000000
 00000000 000 0000 0000000000 000000 0000000000 000000 00000000
 0000000 00000000 0000

A diagram consisting of two horizontal rows of empty rectangular boxes. The top row contains ten boxes, and the bottom row also contains ten boxes, aligned directly below the top row.

0000000000 0000000000 0000000000 00000 0000000000 0000000 00000
 0000000 000000000 0000000000000 0000000000 00000000 00000000 0000000
 0000000000 0000000000 000000000 0000000000 00 000000 0000000000 0000000
 000000000 0000000 0000000000 0000000000000 000000 000000000 00 000000 0
 0000000 00000000 0000000000000 000000000000000000 0000000000 000

[illegible][illegible]

[illegible]

00000000 00000000 000000 00000000 0000 00000 00000000 00000000
 0000000 00000000 000000 00000000 000000 00000000 00000000
 00000000 000000 00000 00000000 00000 0000 0000 00000000
 00000000 000000 0000 0 0000000000 0 00000000 00000000 000
 00000000000 00000000 000 000000000-0 000000 0000 00000 00000000 0
 00000 0000000000 00000 00000000 000 0000000 00000

[illegible]

#

A visual representation of the number 100 using 100 small squares arranged in two rows of 50.

[illegible][illegible]

00000000 000000 000000 0000000000 0000000000 00000 00000 00
 000000 0000 000 000000000 00000 000000000000 000000 00000000 00000
 00000000 0000 0000, 0000 00000000 00000 00000 00000000
 000000000000000 00000 0000 00000000 000000 00000 000 0000

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□□□
 □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□

[illegible][illegible]

000000 000000, 000000 00 000000 000000 000000 0000 0000,
 0000 0000000000 00000000 0000, 0000000 0000 000000 000000,
 000000 000000 0000, 000000 000000, 000000 0000000000, 0000 000
 000000 000000 00000 000000000000, 000000 0000 00000 0000000,
 0000000000 000, 00000000 00000000 000000, 0000000 0000000000,
 00000000000000 00000 0000, 0000000 0000000, 0000 0000 0000, 000000
 0000000000 00000000